

የኢትዮጵያ ሰላም በአንድነታችን ላይ ነው

ገብሬሉ ተስፋዬ ከ ኖርዌ

የሚያኮራ የሚያስደስት ኢትዮጵያዊ አንድነት ሰሞኑን በተደረጉት የተለያዩ ሰላማዊ ስልጅች ላይ አይተናል። በሰላም አረቢያ እየተሰቃዩ ላሉት እህትና ወንድሞቻችን ሀይማኖትና ዘርን ሳንለይ ያሳየነው የአንድነትና የቁጣ መንፈስ በጣም የሚያስደስት ነው። ይህ ያሳየነው አንድነት እና ቆራጥነት መቀጠል ሊኖርበት ይገባል። ካልሆነ ግን የችግራችንን ሥር መንቀል አስችጋሪ ነው። ሳውዲ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ሲገደሉ፣ሲደበደቡ እና ሲደፈሩ በኢትዮጵያዊነታችው መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ይህ አይነቱ ኢሰብሐዊ ጥቃቶች በሰፊው እየደረሰ ያለ ሲሆን አንድነታችንን አጠናክረን ወደ ፊት ካልተጓዘን በተለያዩ ቦታና ሀገር ኢትዮጵያዊነት ሊደፈር ይችላል።

በመጀመሪያ መግለፅ የምፈልገው የኢትዮጵያን ክብር እና ማንነት ያጠፋው ወያኔና አመራሩ ናቸው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ለሚፈጠሩት ችግሮች ሆይ ብለን መነሳት ብቻ በቂ መፍቱ አይሆንም ዋናው የችግሩን መንሴ ወያኔን ማስወገድ ነው። ወያኔ ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እህትና ወንድሞቻችን ተሰደዋል፣ተገደለዋል፣ተደፍረዋል ይህ አዲስ ነገር አይደለም ሁላችንም ቢሆን እየሰማን እያየን የቆየነው ነገር ነው። በአሁኑ ሰዓት በሰላም አረቢያ እየተደረገ ያለው ግፍ በዛ እንጂ በፊትም የነበረ ነው።የወያኔ አገዛዝ በሀገር ፍቅር ወይም በአንድነት ላይ የተመሰረተ አይደለም። ይህን በደንብ አድርጎ ለብዙ አመታት አሳይቶናል። የእናትና የአባቶቻችንን መሬት ለበአድ ሀገር ተወላጆች በመሸጥ፣መሀበረሰቡን በዘር እና በሀይማኖት በመከፋፈል፣እህትና ወንድሞቻችንን ለበአድ ሀገር አሳልፎ በመስጠት እና በመሳሰሉት ማየት ይቻላል።

የአንድነታችን መላላት መንሴዎች እና መፍቱያችው ያልኩዋቸውን ላብራራ

አንደኛው እንደ ሰው እናም እንደ ኢትዮጵያዊ ለሚደርሱብን ኢሰብሀዊ ድርጊቶች አይሆንም፣አይደረግም የሚል ቆራጥ መንፈስ በውስጣችን መመንመኑ ። ይህ ወደ ምን ያመራል ብንል ለገንዘብ እና ላሉንዳንድ ጥቅማ ጥቅሞች አገርን አሳልፎ ወደ መሸጥ። ሰው እንደመሆናችን መጠን ቆም ብለን ልናስብ ይገባል የወያኔ መንግስት የህዝብ ጥርቅም መሆኑን። ህዝብ ደግሞ የእያንዳንዱ ሰው ስብስብ ነው ። ስለዚህ እንደ ሰው ወያኔ ለሚደርሱብን ጥቃቶች አይሆንም ካልን ወያኔ የሚቀጥልበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ህዝብ የመረጠው መንግስት ደግሞ ለህዝቡ አንድነት የቆመ ነው።

ሁለተኛው የወያኔ የአገዛዝ ስልት ነው። በህዝብ ያልተመረጠ መንግስት(ወያኔ) ስልጣን ላይ ለመቆየት የተለያዩ ጫናዊ የአገዛዝ ስልቶችን ይጠቀማል። ከሁሉም የሚከፋው ዘርን ከዘር እና ሀይማኖትን ከሀይማኖት በማጣላት የህዝቡን አንድነት የሚባታትኑት ነው። ለዚህም ምስክሩ ኢትዮጵያን ለቀው የሚሰደዱ ሰዎች የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ችግር ያላቸው ብቻ አይደሉም ጥሩ የትምህርት ደረጃ እና ክፍያ ያላቸውም ናቸው።ይህ የሚያሳየው የደንበት እና የአንድነት ስሜታ በመሀበረሰቡ መመንመኑን ነው።መፍቱው ህዝብ የመረጠውን መንግስት ለማምጣት የበኩላችንን አስተዋፆ ማድረግ። ለምናደርጋቸው ማንኛውም እንቅስቃሴዎች ከማስተዋል ጋር ሊሆን ይገባዋል። ሌላው እንደ አሜሪካ ካሉ ያደጉት ሀገራት በዘርም በቀለምም በሀይማኖት የማይገናኙ ህዝቦች እንዴት ለአንድ አላማ እንደቆሙ ትምህርት ከነርሱ በመውሰድ።

ሦስተኛው የኛ የሆኑ ችግሮችን ሌላ ሀገሮች መተው ችግራችንን ይፈቱልናል ብሎ መጠበቅ። ይህ እምነታችን ያመጣብን የራሱ የሆኑ ችግሮች አሉት፣ ከችግሮቹም አንዱ ያሀገራችንን ታሪክና ሚስጥራት አሳልፈን መስጥት። ይህ ደግሞ የተለያዩ የምእራብአዊ ሀገሮች በኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደፈለጉት እጃቸውን እንዲያስገቡና እንዲያሰጡ መንገድ ከፍቶላቸዋል። ይህም ለአንድነታችን መላላት ትልቅ አስተዋፆ አለው።ለምሳሌ የጫካ ውስጥ ጎሾችን ብንወስድ በተናጠል ሳር በሚጣጡበት ጊዜ

በቀላሉ አውሬ ያጠቃቸዋል ግን ሶስትም አራትም ሆነው ሲግጡ እራሳቸውን በሁሉም አቅጣጫ ከአውሬ መከላከል ይችላሉ። ስለዚህ መፍትሄው ምንልያይበትን ነገር ከማየት አንድ የሚያደርገንን ነገር በማየት ችግራችን እርስ በእርስ በመወያየት መፍታት ነው።

አራተኛው ከታሪክ አለመማራችን ነው። ኢትዮጵያ ባለ ብዙ ታሪክ ሀገር ስትሆን የሚያስደስት ታሪክ እንዳላት ሁሉ የሚያስከፋም ታሪክ አላት። ታሪካችንን በአግባቡ መርምረን አጥንተን ምንጻዝ ብንሆን ኖሮ አንዳይነት ችግሮች በተደጋጋሚ ባልመጡብን ነበር። መፍትሄው የሰው አገርን ታሪክ ቀድሞ ከማወቅ ይልቅ የሀገራችንን ታሪክ አምብበን ተረድተን ተገንዝበን ለችግራችን ቀድመን መፍትሄ ፈልገን መገኘት ይኖርብናል።

በኔ እምነት ከላይ የጠቀስኩዎቸው አራት ነጥቦች ለአንድነታችን መላላት ቁልፍ ከሆኑ መሰረታዊ ችግሮች አንዳንዶቹ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ እየሄደች ያለችበት ጎዳና አስከሬ እንደሆነ ለማንም ግልፅ ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ከምን ጊዜ በበለጠ ለአንድነታችን እናም ለሀገራችን ሰላም የበኩላችንን አስተዋጾ ማድረግ ያለብን ሰዓት አሁን ነው።

ፍቅር ለኢትዮጵያ እዝብ!